

ዶወልስ

ተሰላነች አሳዎ

ዳፈሪ ከይር ከታ

ገለዋ

ተሰላነች ማቅረብኝም ቤትኝ ርማሪ ቤታው ወር ከታማቶ፡፡ ፌዴራልስ ተሰላነች አማካይዋንት ስለዚድቻ፡ ተልክሰቦና ቤታዊ የገዢ በደምቀጥ ቤታዊ፡፡ ግዢ አትጻን፡ አይሁዳቸው አማኑዋ አካኑወ ማቱዳ አይሁዳ ግዢ አሳቸ ድወልስ ተማርጓያ፡ አማኑዋ ተማርኝኝ ደሰዳ ደጋው (1:8-10)፡ አይሁዳቸው ድወልስ ቤታዊ ወርቱዳ፡ ድልቀሩ ደንብድድ፡፡ ፖቀ ደጋው ድወልስ ተሰላነች የደረጃ፡፡ በርሃ ቤትኝ ቤታዊ ቤታዊ፡፡ ተከደ እኩርንቶ ቤታዊ ወር፡፡ ማጀን እኩድያ ደጥቶ ቤታዊ ቤታዊ ቤታዊ ቤታዊ ቤታዊ ቤታዊ፡፡

ድወልስ ከይር ከታ ተሰላነች አሳዎ ደፈሪዎ፡ አማካይዋንት ማንሳድና፣ መንግሥትና፡ እኩትና፣ አማኑዋን፣ ስቀወጣ ለአ ወርሃ ስሰዳ ደጋው፡ ደሳ ባለቱ፡፡ ካሳ እኩትና፣ ግዢ ሂዘዕት ማንታት (ከታ 17:1-9) ደኩል ወር፡ አይ ማለ ደኩል ደኩልንተ እኩትና፣ አኩስና፡፡ ፖቀ ቤታ ክርስቶስ ለአንስዋ ያሳ ደለዳዋን፣ ደንደሰ እኩታ ዘረዋ አማሸ፡፡ ፖቀ እኩታውን፣ አማራዳዋንቱ፡ “ከርስቶስ ሁ አለምኝ ስማርጥ ካስተደ ሆኖቁድ አማካይ አሳይ፡ ክርስቶስ ስማይ አምኝ መቁዳ ደኩል ስኩ አካኑወ ደንደሰ? ክርስቶስ ስማይ ያኩል አውዳ? ” የገንዘብን፡፡ ድወልስና ፖቀ ቤታዊ ወርኝና የገዢ እኩትና፡፡ “ከርስቶስ ለአንስዋ ያሳ ተማርኝኝ ሁኔታ ደንደ እኩድ የገዢ አካኑወ ወር ገደ ሆኖቁድ አስተ” ያኩል እኩትና፡፡ ዘረዋ፡፡

ክፍል አባቶ ማቻድ ቅጂ ቅጽ

ገለዋ 1:1

ድወልስ እስቃና ባለታ 1:2—3:13

አማካይዋንቱ ደኩል ከላይ እኩያ 4:1-12

የሰሳ ለአንስዋ ያሳ ተማርኝኝ 4:13—5:11

ወርስ ማቀወ 5:12-22

ቀትኝ 5:23-28

1 ነገ ይወለስ፡ ስለስነ ይሞታስ ተሰላም የኩል አማካይ
አሳቸ ሆ ደብዳቤያ ይፈቻ ፍዴንቱ ይሳ እ አበዋንቱ ገዳ
የሰስ ክርስቶስዋንቱ፡ እኩ ከተተሳይኑ ስርተአይ ገዳ፡

ጥሰላም አሳ የኩል አማካይ

2 ነገ ወባን ይሳ ገደታይ፡ እኩ ወደ ሆንተር አባቸው ለሰቦች፡

3 ነገ እ ይሳ፡ እ የወቅ ስንጋን አማካይ ሆንተንቱ እቃድ
አስቀል፡ ስቀወን ሆንተንቱ ይበረዳ ይበረሩ፡ ቅድ እ ገዳ የሰስ
ክርስቶስና ሆንተወ ይኩል ሁኝትን ገንጻዎ ገንጻዎ እኩ ወደ
ሸቦች፡

4 ካኩደን ይሳ ክልያዋንቱ፡ ይሳይ ሆንተር ስቀወወን ሆንተር
ገረመ ፍኩ አሳኔው ይፈዳው ነገ እራቸ፡

5 እያወ ገጥ፡ ነገ ወንጋለ፡ ወልቀን፡ ገሽ እያደንኑ ፍ ወንጋለ
ቁጥ ገዢዳቅ ወርሰ አማካይዋን ሆንተንቱ እያደዋጥ አትን፡ አሳ
ቁለ ወላለን አሁበይ፡ ነገ ሆንተናና ይኩል ወደ፡ ሆንተንቱ ይፈው
ወን ይኩልንቱ፡ ሆንተንቱ እረቸ፡

6 ቅድ ሆንተንቱ ይር ወያቶታኩ፡ ገሽ እያደይ አማድ ደስታን
ከታ እኩደቸ፡ ፍዴን እ ለምስተዋና ገዳዋ ክለደቸ፡

7 ፍዴ ይፈው፡ ማቅደንያንኑ አካይያ ገያ ገድያን ይኩል አማካይ
አሳቸ ለምስተዋና ገደድቸ፡

8 እያወ ገጥ፡ ገዳ ቁለይ ሆንተጥ ክስድ፡ ማቅደንያንኑ አካይያ
ወላለን ስስተርና፡ ስን ይሳ ሆንተንቱ አማካይዋ እኩ ስን ስስተድ፡
ስም ነገ ምሳያው ክስሽኑ አቶዋ እያነ ሂዋ፡

9 እያወ ገጥ፡ ነገ ሆንተኩ በደ ወደ፡ ሆንተንቱ እኩ ወት
ማዘዴንቶኑ ቅድ ሆንተንቱ ሆንተንቱ እቃው እያዋ እንዲ፡
ቁርደተኩ ይኩል ይሳው አሳኔው ወን ይሳነ ለሚደተንቱ፡ አንተኩ፡
ገደንቱ ሁኝን ምሳያና፡

10 ቅድ ይሳ ፍኩ የሰስ የሰስ፡ ይሳይ ለፍቅወጥ ይኩልድዊ፡ እኩ
ሰንጋጥ የኩ ይሳ ሆንቀወጥ እኩያዊ ለሌዋጥ የኩ ሆንተንቱ
ግንጻዎ አንተኩቱ ምሳያና፡

2

ዶወለስ ተሰላም ቁ አፈዳ አሳቸ

1 ካኩደን ይሳ ክልያዋንቱ፡ ነገ ሆንተኩ በደዋ መለ ገደናዋ
ሆንተንቱ ሆንተንቱ ሁኝው እረቸ፡

2 ስን እን ሁኔታ ያደረግ ነበር ተፈጸም ግዢ ከታማኑ
ዋጥቃቃውን በረሱቃቃው ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተካ፡
ሁኔታ እና ወጪ ተፈጸም ቀላ እና ማስፈጸም ይከተካ፡
አመራር፡ የልቀዴ ይከተካ፡

3 እን ሁኔታ ወጪ ተፈጸም ቀላ የልቀዴ ይከተካ፡

4 ስን ይከተል ወጪ እና ማስፈጸም ይከተል፡
እው ሆ ሁኔታ እና ማስፈጸም ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
እና እና የልቀዴ ይከተል፡ እና ሁኔታ እና ማስፈጸም ይከተል፡
እና እና የልቀዴ ይከተል፡

5 እን ሁኔታ መጠና ይከተል፡ ወጪ እና የልቀዴ ይከተል፡
ይረዳው ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡

6 እና አገት፡ ወጪ ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡
የልቀዴ ይከተል፡

7 እና ከርስቶስ ከቴክኖሎጂ ይከተል፡ በንቅዴ ሁኔታ እና የልቀዴ
አገት ይከተል፡ እና ከርስቶስ ከቴክኖሎጂ ይከተል፡
ሁኔታ ይከተል፡

8 ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡

9 እና የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
አገት ይከተል፡ ሁኔታ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡

10 እና ሁኔታ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ
የልቀዴ ይከተል፡

11 እና ሁኔታ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡

12 እና ሁኔታ ከፍድ መንቀሳዴን ሁኔታ ይከተል፡
ሁኔታ ከፍድ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡

13 ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ
የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡

14 እና የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ
የልቀዴ ይከተል፡ እና የልቀዴ ይከተል፡
ሁኔታ እና የልቀዴ ይከተል፡

15 ፈ አይሁዳቸ ገዢ የስራን ፍጥቃዋ ወደደና፣ ቅድ እና የደርበደና፡ እነተካቸ ይሳ ደንቃኝና፣ እሳ አሳን አሳና፡፡

16 አይሁዳ ገደና አሳይ አታና ማለ፡ ነገ እነተካቸ ቅል አድያዋ ድጋፍ፡ ቅድ እነተካቸ ደንፈሮና እሳ ወደ ደር ደር በ፡፡ ጥን ወርሱአን ይሳ ሆነቁ እነተካቸ ሻላ ወደደና፡፡

ዶወልስ ተሰላም እሳ ለእናዎች ወጥቅናው አዋቴል አመው

17 ጥን እናደን ይሳ ካልያዋንቶ፡ ነገ ቅኩን ገደናደና፡ እሳተአ ደረሰነ ሁኔታ ገዢ ወደወ ስኩት ወደ፡ ሁኔታ ደር ለማቴል፡ አይኖየን በአናዎ ለመስ ከሱደ፡፡

18 እያወ ገጥ፡ ነገ ሁኔታ ስማዲ ማው ከቆድ፡ እሳ ታን ዶወልስ ንር እኩድ ሁኔታ ማው ለማስ በአናዎ፡ ጥን ሲደናይ እና ድጋፍ፡፡

19 እያወ ገጥ፡ ነገ የስራ ክርስቶስ ይያ ወደ፡ ነገ በአና ገደ ደንቃኑ ገያዊ፡ ወደ ነገናይ፡ ወደ ነገ መቀኑ ክላይ፡ ሁኔታ ለማስ እና? ሁኔታ ገደክቻ፡፡

20 እያወ ገጥ፡ ሁኔታ ነገ ለንቃዎን ነገናይ፡፡

3

1 ፈ ቅወ ድጋው፡ ነው ገንዘብው ደንደየተኞን እናና ወደ፡ አታና ግኝ ክታማን እረከ አታናው ቅኩ ቅኩድ፡፡

2 ሁኔታ አፈሩዳን ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ፡፡ ለሳይ እስያ ነገ፡ እናና እትተ ክርስቶስ ምስራቂዎች ቅል እናና ድማቂስ ሁኔታ፡፡

3 ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ፡፡ ነገ ፈ ቅወ ድጋፍ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ፡፡

4 እያወ ገጥ፡ ነገ ሁኔታና ደሳይ፡ ነገ ወጥናው ክስተል ሁኔታ እናና ደሳይ፡ ቅድ ሁኔታና ሁኔታና ሁኔታና ሁኔታና፡፡

5 ፈ ቅወ ድጋው፡ ቅድ ገንዘብው ቅድ ደንደየተኞን እናና ወደ፡ “እገ እር ዘለሁ ክፍ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ እገ፡ ነገ ደብረቤና መሳ ገደናን እገ” ይህደ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ፡፡

6 ጥን ሁኔታ ድማቂስ ሁኔታ ሁኔታ፡፡ ሁኔታ ሁኔታ፡፡

7 ፈ ቅወ ድጋው፡ እናና ይሳ ካልያዋንቶ፡ ነገ ወጥናን ነገ ቅድ እናና ደር ደር ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ፡፡

- 8** ገዢኑ ወጪና ሁንተንቱ ደኝታ፡ እንኑ ሁኔታ፡
9 አያው ገጥ፡ እና ሁንተንው ይሳ ገልፋች፡ እና ተ ይሳ ስንጻን
 ሁንተንቱ ደኝው ደሳይ ፍስቻ አገው እናር ገልፋች፡
10 እና ሁንተና በአድዋነ ሁንተንቱ አማካ ታይቃድዋ ከንቀርው፡
 ቅመኑ ገልሰ ተ ከመግባ ወዘናት ይሳ ወለች፡
11 ተ አው፡ ተ ይሳይ ማረ ሁኔታ፡ ቅይ ተ ለኝድ የሰሰ ክርስቶስ
 እና ሁንተና በያ አንኋ አው ገንዘብ፡
12 እና ሁንተና ለይል ለቅያዋና፡ ለኝድ ሁንተንቱ እኩ እኩዋ
 ለቅያ ለቅያ ቅይ አኩ አኩ ለቅያ ለቅዋ ሁንተንቶ ደርሰነ ገቻ፡
13 ተ ለኝድ የሰሰ ማረ ገኩ ልማ ወደ፡ ተ ይሳ፡ ተ
 አውዋ ለንጻን ሁንተ ወዘናይ ገኩና ሆኖ ለይናዋ አልዲ፡ ሁንተና
 እና መንክሬ፡

4

የሳ ፍስቻ ደኝዋ

1 ለም ወርሰሳን፡ ካናደን የሳ ክልያዋንቱ፡ የሳ ፍስቻው
 ሁንተንቱ ቅን ዲኝው በሰነት፡ እኔ ታማራሪያ፡ ፍወ ሁንተንቱ
 ክስደት ደሳይ ማረ፡ ስንና ሁኔ ሁንተንቱ ክስዋጥ ለይል ደ
 አቅርድን፡ ለኝ የሰሰ ለንጻን ሁንተና ወሰኑ ዘረቻ፡ የራቻ፡

2 አያው ገጥ፡ እና ለኝ የሰሰ ማጥ ማር ሁንተንቶ አማካ አዴዴ
 ለቅቻንቱ፡ ሁንተንቱ እራቻ፡

3 አያው ገጥ፡ የሳይ ሁንተና ክይያዊ አው ገጥ፡ ሁንተንቱ ገኩ
 ማዳናዎ ቅኩምያዊ አገና አይናዋ ክቡ፡

4 ሁንተንቱ ሁዳያን ሁዳያን ለቅቻንና ባንቃዋን ሁንተንቱ
 ማቅያና ቅት ደአነኗ፡ * እራቻው በሰተ አትና፡

5 የሳ እረና አማናና አሳቂዋና፡ ለይል አዋጥያዋን አካው
 በሰና፡

6 እና ቅይ ክስ ሁንተንቶ አቆዲዋናና ሁንተና ቅንና
 ኮረዲዋና፡ ለኝድ ሁዋ ማለሳን አገና ሁለዋ ክድያ
 ደኝው፡ እናና ሁ የወዋን ማረ እኩ ፍቅርው ማጣራው በሰና፡

7 አያው ገጥ፡ የሳይ እና ለቅቻንና ደአናው የሰደዋጥ አትና፡
 ቅኩትናና ደአናው የሰበር፡

8 ፍወ ደኝው፡ ሁ ትምርቻ አያው እናና ሁንተንቶ ማረ ገኩ
 አያና አምያ የሳ አስተ አትና፡ እኩ አስና፡

* 4:4 ለቅቻንና ባንቃዋን ሁንተንቱ ማቅያና ቅት ደአነኗ፡- ቅይ ማረ አስተ
 ለቅቻንና ደአናው ክስያዊ በሰ፡-

9 ህንተ ህንተኩ ሁዳያን እኩ እችዋ ስቅርድን፡ ይሳይ ህንተኩ ታማርጻዬ ደራው፡ ህንተኩ ህንተኩ እሻችዋ ወጥ ስቅርዬ በስነት፡ ነን ደፋናው ከሽኑ፡

10 ቅይ ማቅረብኝ በታ አባን ደለያ እሻችዋ አባችዋ ተመሱ ህንተኩ ስቅታ፡ ጥን እናደን ይሳ ከልያዋንቶ፡ ህንተኩ ፖዋጥ ገዢ ገዢ እንተኩ ስቅር ማለ፡ ህንተኩ ወጪቶ፡

11 ነን ካሳ ህንተኩ እኖዶዋኖን፡ ወጥ ገዳ ደ኏ዋ ደለት፡ ቅይ ህንተኩ ከሽኝዋ ደማርዬ፡ ህንተ ከሽኝን አስተ፡

12 ፖዋ ገደተ፡ አማካርዋንቱ ማታን ህንተኩ ስንቀጽናኩ ቅይ ህንተኩ ከሽኝዋ አናን አውድሽክሁ፡

ገዳይ ይኖ ወደ ሁይቅና አሳይ ጥና ደለያ አሳይ ሁኔታ

13 ጥን እናደን ይሳ ከልያዋንቶ፡ ህንተኩ ሁደታይ ባይና እሻችዋናን ከንተኩ ማለ፡ ሁይቅና እሻችዋን ህንተኩ እናና ማለ ከቆቶ፡

14 ነን የሰሳ ሁይቅናዋን ቅይ ሁይቅዋጥ እኩ ደንደዚዋ አማኑቶ፡ ፖዋድንኩ፡ ይሳይ የሰሳ አማኑና ሁይቅናዋንኩ የሰሳና አሁኔዋ አማኑቶ፡

15 አያው ገተ፡ ነን ህንተኩ እኩ ገዳ ቁልጋ ሁዋ፣ ነን፡ ገዳ ለእንስተዋ ያሳ ገለሳይ ገንዘው ሁዋን ጥና ደ኏ያዋንቱ፡ ሁይቅናዋንኩ ከሰጥሮ፡

16 አያው ገተ፡ ገዳይ ባረ ሁዳያን አሁተዋና፡ ከታንቻቻዋ ከተዋ ከሽኑ፡ ይሳ ማለኩ ገራዕሩ ልፈዋጥ ወቻና፡ ከርስቶና አማኑና ሁይቅናዋንኩ ከሰተኩ ሁይቅዋጥ ደንደሩ፡

17 ፖዋጥ ገይያን፡ ነን ሂ ወደ ጥና ደ኏ያዋንቱ፡ ገዳና ማርከዋ ገደን ገከታናው እንተኩናኩ አትተ ስርጓን ደንደሩ፡ ፖዋ ደራው ነን ገዳና አትተ አን ወደ ደለፍ፡

18 ፖዋ፡ ሁዋለን እኩ እችዋ መንክአተ፡

5

ገዳ የሳ ገዢ ደግት

1 ጥን እናደን ይሳ ከልያዋንቶ፡ ሁ የዋቱ አውድ ሁኔንቶ፡ ወድያን አናን ህንተኩ ደፋናው ከሽኑ፡

2 አያው ገተ፡ ገዳ ገለሳይ ከይሰ ቁማ ይኖዋኖን ያናዋ ህንተኩ ለመስ አረታ፡

3 አሳይ፡ “ኋብዳቤ ስራዊ አያይሁ ሆኖ” ገዢነ፡ ማጭ አሳ
የለ አይቃያዋዎን፡ ብሔይ አንተንቱ ቅጥናን አንተንቱ በላ የኩ፡
አንተንቱ መለከ ከስ አካከሎ፡

4 ሰነ ታደኝነ ይሳ ክልያዋንቶ፡ ፖ ገለሳይ ሁንተንቶ ክይሳ
ይያዋዎን የኩው ሁንተንቱ ፊማን ይእከታ፡

5 ሁንተ አሳይ ጽፏዎ አሳን ለገሳ አሳይ ነን ቅማ አሳ ወይ
ቁጥ አሳ ግድብ፡

6 ፖቁ ይፈው፡ ነን ሁራቱ ገመእናያዋዎን ገመእናው በስራ፡
ነን በገተኛውን ወጪን ይእናው በስ፡

7 አያው ገተ፡ ገመእናያዋንቱ ቅማ ገመእናና፣ ማያዝያዋንቱና
ቅማ ማያዝና፡

8 ሰነ ነን ለገሳ አሳ ግድያዋንቱ ወጪን ይእናው በስ፡ ነን
አማኑዎን ለቀዋ ተረኑ ወጪ እለ ማሻሻልን አይቃይ፡ ነን ሁደታን
ናሚ አቶታዎ፡ በረታ ቅበያዎን፡ ሁሳያን ወቀው በስ፡

9 አያው ገተ፡ ይሳይ ነና እና የስት የስት ክርስቶስ ገዢ አቶታዎ
ይማናው ይፈዳዋጥ አቶን፡ እ ሁንቀዋ አካናው ይርበድ፡

10 ነን ታሸ ግድና ወይ ሁይቃዎዋንቱ ግድና፡ ክርስቶስና አቶ
ደናና ማለ፡ ክርስቶስና ተ ይፈው ሁይቃዎ፡

11 ፖቁ ይፈው፡ ሁንተንቱ ቅይ ሁኔታ አያውዎን፡ ሁራቱ
መንክልት እኩ እቶዋ ይችት፡

ወርሰአ ዘርፍ ማርታ

12 እናደናን ይሳ ክልያዋንቶ፡ ሁንተንቱ ግድና አያውዎንቱ፡
ሁንተና አማኑዎ አግያን ክላያዋንቱና ዘርፍዎንቱ፡ ሁንተና
ቦንታና ማለ፡ ሁንተና ወጪች፡

13 አንተንቱ አያው እናው ይፈው፡ አንተንቱ ለመል በንችትና
ለቀት፡ እኩ እቶዋር ልርተዎን ይለት፡

14 እናደናን ይሳ ክልያዋንቶ፡ ነን ሁንተና ካደቶ፣ ማሻይ
ባይና ደናዎ ይእያዋንቱ ለርተ፡ የይያዋንቱ መንክልት፡ ወልቀ
ባይናዋንቱ ማድተ፡ አሳ አሳ ይገኘይተ፡

15 እኩን አታ ይፈው አታ ንርድ ማለ ደንትና፡ ሰነ አሳ ወይ፡
እኩ እቶን ቅይ አሳ አሳው ለአሳን አማናው ወጣን፡

16 አሳ ወይ ደንትና፡

17 አሳ ወይ ቅንዲናን ይሳ ወሰት፡

18 አሳይን ለገሳና፡ አያው ገተ፡ ክርስቶስ የስት ገዢ ይሳይ
ሁንተና ክይያዊ ፖቁ፡

- 19 ገዢ አያር ታማ የደረሰኑት::
 20 ትምበሩትኝ ቅል ካቸተት::
 21 እባባካ ፖስተት:: ለአብ አይቻቸቱ::
 22 እታ አስተዋ እባጥ ማከተት::
 23 ስድተቅ ይሳይ ስራ ሁኔታው ሁንተና እባባን ገሎ ገሽ፣ ቅይ ነ
 ነዳይ የስሳ ክርስቶስ ይያ ወደ:: ይሳይ ሁንተኑቱ አያር:: ስምተዋና
 እሳተቅ እኩታ ሆኖተፍዎን ገሎ እስፈ ደን::
 24 ሁንተና ይሳይዎ አመነተድዋ፣ ቅይ ፍዎ እ ገለና::
 25 እናደን ይሳ ክልያዋንቸ፣ እው ይሳ ወሰተት::
 26 እሳቻዋ እን ገሽ የደቻዋ ይጠረ ስድተት::
 27 ሁንተ ሁ ደብዳቤያ ገሽ እሳቻዋ እሳው ፍባባድናን፣ ነዳ
 ለንግኑ ሁንተና ወሳይ::
 28 ነ ነዳ የስሳ ክርስቶስ አይ ክከተማይ ሁንተናና እኩታ
 ማይ::

ትኩ ማጽፄ

The Holy Bible in the Dawro language of Ethiopia

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Dawro

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Contributor: The Word for the World International

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Dawro

**© 2011-2024, Wycliffe Bible Translators, Inc.
and The Word for the World International**

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 2 May 2025 from source files dated 1 May 2025

585b63ca-b8e6-55c8-bfef-10bdc95ad69c